

7", 0, W", %/3+, . /%7#((% ' /% 0) , , +W", %620#636%+302/#' . %' 0W", %' ((, -, AS%PQR: B=%) ' 30\$, %\$, , %
70#//, . %2-0, , 6, . /%)' . +#/#' . \$%2. +%B1, 0\$, 2\$%=-/3+, . /%T, 83#0, 6, . /\$%W' 0%P. /0*%&' (#)' *%<

9< ?((%2&&(#)2/#' . \$%W' 0%+, 4, 06, . /%7#((% , %) ' . \$#+, 0, +%7#/' '#. %GU%7' 0D#. -%+2*\$%<

)< !", %#. 2(%+,)#%#'. %' 0%2\$\$, \$\$#. -%2. +%02. /#. -%2%+, 4, 06, . /% 4%) ' 66, .), 6, . /% 4%/3+#, \$%#%, \$%7#/' '%', %
T, -#\$/020%2. +%1 0#.)#&2(@K", 0, %2%\$/3+, . /AS%0, 83, \$/W' %+, 4, 0%#E", 0%) ' 66, .), 6, . /% 4%/3+#, \$%\$%
0, 43\$, +5W", %/3+, . /% ' 2\$%2%0#-' /% 4%2&&, 2(%\$, , W", %' ((, -, AS%B1, 0\$, 2\$%=-/3+, . /% ' 6&(2#. /\$%2. +%?&&, 2(\$%
&' (#)' *5%0, 4, 0W' %' //&\$MEE)#/#&' #. /, @B(+@, +3@23E#. /, 0. 2/#' . 2(E&' (#)#, \$E<

+< V, 4, 06, . /%7#((% , %) ' 0+, +% . % TR=VW=%7#/' '#. %GX%+2*\$% 4%0, #. -%-02. /, +@

F4H4@ .)</0\$<+' \$, ' 1,<%) (5,&0A)0<%0(, =5,<%) (0\$%,

2<

' 3/(# , +%0, (' 7@%

%

+< =3\$&, . +, +%3+, . /\$%63\$/%29#+, %0*%'' , %) ' . +##/ . \$% 4%'' , #0%3\$&, . \$# ' . %0' 6%3+/3+#, \$%2. +%63\$/%2+' , 0, %' % 2. *%7, (420, %2. +%2))' 66' +2/#' . %2002. - , 6, . /\$%# . %&(2), 5%2\$%+ , /, 06# . , +%0*%'' , %C, 2+% 4% R. /, 0. 2/#' . 2(E10# .)#&2@%

%

, < =/3+, . /\$%7'' '%21, %0, . . %3\$&, . +, +% 0%6' 0, %''2. %HY%+2*%62*% , , +%'' %) ' . /2)/%N, &20/6, . /% 4% R66#-02/#' . @1(, 2\$, %\$, %) ' . /2)/%+ , /2#(\$%2/10% //&\$MEE#66#@' ' 6, 2442#0\$@- ' 1@3E'' , (&L\$3&&' 0/E' . /2)/L3\$<@%

%

4< %4%\$&,)#2(%#0)36\$/2.) , \$% 0#5%W'' , %3+, . /%63\$/%29#+, %0*%'' , %) ' . +##/ . \$% 4% '\$% 0%' , 0%3\$&, . \$# ' . %7''#)' '% 7#(%+, &, . +% . %'' , %7, (420, %2. +%2))' 66' +2/#' . %2002. - , 6, . /\$%# . %&(2), %' 0% 2)' '%3+, . /%2. +%7''#)' '%7#(% 9, %+, /, 06# . , +%0*%'' , %C, 2+% 4%R. /, 0. 2/#' . 2(% ' ((, -, E10# .)#&2@%

%

%

-< K'' , 0, %2&&(#, +5%2%3\$&, . \$# ' . % 4% . 0' (6, . /%7#(%6&2)/%'' , %3+, . /A\$% ' P%2. +%7#(%0, %0,)' 0+, +% . % ITR=W=@1'' , %3\$&, . \$# ' . %7#(%'' , 0, 4' 0, %0, %1#\$#9(, %' %'' , %N, &20/6, . /% 4%C' 6, %?442#0\$%R66#-02/#' . <@%

%

''< !'' , %&, 0#'+ % 4%3\$&, . \$# ' . %7#(% ' /%0, %# .)(3+, +%# . %2//, . +2.) , %)2()3(2/#' . \$@%

.)</0\$<+ '\$,1&' 8,9%%0\$ (+\$: <*2' 4%7'', . %2%/3+, . /%\$%0, 6' 1, +%0' 6%)'' ' (% 0%) (2\$\$%# 0%2%&, 0# +% 4%#6, @%?4/, 0%2% \$3\$&, . \$#'. 5%'' , *%7#(90, /30. %' %%)'' ' (% 0%) (2\$\$%#<' , . %)'. \$#+, 0# . -%3\$&, . +#. -%2%/3+, . /5%'' , % 0#.) #&2(%63\$/%2D, % . /' % 2))' 3. /%'' , %+#03&/#'. %' %* 30%'' #(+a\$%, 20. #. -5%'' , #0#+#29#(/#*5%'' 6, %) #) 36\$/2.) , \$5% +3)2/#'. 2(% , , +\$@

.)</0\$<+ '\$, 1,0\$&' 480\$%#%# ' %\$3\$&, . +%. 0' (6, . /%6, 2. \$%# % , 6&' 020#(*%&3/%/3+#, %\$. %'' (+%2+1# 30. 5%+ , (2*5% &' \$/&' . , <@# 0' 1#+, 0\$%+ %'' #5%#% ' /#4*#. -%#', %%, &20/6, . /% 4%P+3)2/#'. 5%'' 0' 3-'' % TR=VV=% 4%'' , %\$3\$&, . \$#'. % 4% , . 0' (6, . /@%?%\$/3+, . /%62*%0, 83, \$/%2%# , 6&' 020*%\$3\$&, . \$#'. %' %' #5% 0%' , 0% . 0' (6, . /% . %'' , %-0' 3. +\$% 4%)' 6&2\$\$#'. 2/, % ' 0%)' 6&, ((# . -%)#0) 36\$/2.) , \$@%?%#0' 1#+, 0%62*%2(\$' % . #/2/, %\$3\$&, . \$#'. % 4%2%/3+, . /A\$% . 0' (6, . /%+3, %' %6#9, ''21# 30% ' 4%'' , %\$/3+, . /@%#/%\$#6&' 0/2. /%# % ' /, %'' , %6, 2. #. -\$% 4%'' , % , 06\$%# 0%#%#%)' . /, 0/%#%\$3\$&, . \$#'. % 4% . 0' (6, . /%\$% ' /% . ,) , \$20#(*+3, %' %6#9, ''21# 30%#%\$3\$&, . \$#'. % 4% . 0' (6, . /%62*%2(\$' % , #/#2/, +%#%#%'' , %\$/3+, . /@%

P<9,7' \$ (+#&' \$,0R6->,0, 83#0, \$%''2/%3. +, 0LGYL* , 20L' (+%/3+, . /%\$62# . /2# . %\$3#/29(, %2))' 66' +2/#'. 5%\$3&&' 0/2. +% - , . , 02(%7, (420, %2002. - , 6, . /\$@c. +, 0LGYL* , 20L' (+%/3+, . /%62*%\$/2*%7#/'%2%&20, . /% 0%\$3#/29(, %0, (2/#1, % 05%4%'' #5%#5% ' /%# \$5\$9(, 5%'' , *%62*%\$/2*%# . %2))' 66' +2/#'. %2&&0' 1, +%#%#%'' , #0% +3)2/#'. %&0' 1#+, 0%#

S" JO: <49%+T0,3&' T<+ '\$<,9\$ (,N049%(, @' *) 80\$%9%# '\$,

JO: <49%+T0,3&' T<+ '\$< ,

I 0#12)*%?) /%G` YY% : /'<%
P+3)2/#'. %# , 01#) , \$%# 0%B1, 0\$, 2\$%# /3+, . /%\$?) /%HUUU% : /'<%
P+3)2/#'. %?) 0, +#/2/#'. % 4%\$' . L=/2/, %#)'' ' (\$<%?) /%HUGd% >(+<%
S2/#'. 2(% ' +, % 4% 02)/#) , %' 0% 0' 1#+, 0\$% 4%P+3)2/#'. %2. +% 02# . #. -%# %B1, 0\$, 2\$%# /3+, . /%#HUGY% : /'<%
P+3)2/#'. % B1, 0\$, 2\$%# /3+, . /%\$<%?) /%HUGY% >(+<%
%

!''#%#&' (#)*%\$%#% #, 2+%. %)'. N3.)/#'. %7#/'% /' , 0%#&' (#)#, \$%2. +% ' ((, - , %-3#+, (#, \$%#%, @%

%

- ' [@G%# 0#12\)*%# ' \(#\)*%#](#)
- ' [d@G%# /3+, . /% 0' /, \)/#'. %# ' \(#\)*%#](#)
- ' [GU#F%G@%? . /#LV#\)0#6# . 2/#'. %# ' \(#\)*%#](#)
- ' [GG@%# ' 663. #/'%# ' 6&\(2# . /\\$%2. +% , , +92\)D%# ' \(#\)*%#](#)